



# ስዊድንኛ-ለመጤ “ኤስ.ኤፍ.ኢ.” (sfi) የተሰኘውን የቋንቋ ትምህርት ለምትከታተሉ

## Till dig som ska studera sfi, svenska för invandrare

ስዊድንኛ-ለመጤ (Sfi) መሰረታዊ የስዊድንኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የስዊድንኛ-ለመጤ ዓላማ፣ በማህበረ ሰቡ ውስጥ ስትኖሩና በስራ ዓለም ውስጥ ስትንቀሳቀሱ፣ መግባባት የሚያስችላችሁ የቋንቋ ችሎታ እንዲኖራችሁ ማድረግ ነው። ከዚህም በተጨማሪ፣ ስዊድንኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ”Sva grund” የሚባለውን የስዊድንኛ ቋንቋ ትምህርት፣ በመሰረታዊ ደረጃ እንድትማሩ ለማስቻል ነው። ትምህርቱን በምትከታተሉበት ወቅት ስለ ቀጣይ ትምህርትና የሙያ አቅጣጫ (studie- och yrkesvägledare) የሚያማክራችሁ ሰው የማግኘት ዕድል ይኖራችኋል። ወደፊት ልትሰማሩበት ወደ ምትፈልጉበት የሙያ ዘርፍ እንድትደርሱ፣ የትኛውን ትምህርት መከታተል እንዳለባችሁ የሚያመለክታችሁ፣ ይህ የትምህርትና የሙያ አቅጣጫ አማካሪ ነው።

### ስዊድንኛ-ለመጤ ትምህርት ቤት በቴምባ - Sfi-skolan i Tumba

ስዊድንኛ-ለመጤን ለመማር ስትመዘገቡ፣ አንድ የቋንቋ ባለሙያ የምታገኙበት የቀጠሮ አጋጣሚ አለ። ”የቋንቋ ባለሙያው”፣ ስለ ቀድሞው ተመክሯችሁ አንዳንድ ጥያቄዎች ያቀርብላችኋል፣ እንዲሁም ቀላል የቋንቋ ፈተና ይሰጣችኋል። ከዚህ በኋላ የቋንቋ ባለ ሙያው የትኛውን የትምህርት ዘርፍና የኮርስ ዓይነት ብትወስዱ እንደሚሻል ይነግራችኋል።

ስዊድንኛ-ለመጤ-በስዊድን (Sfi i Sverige)፣ ሶስት ፍኖተ-ትምህርት አሉት። እነሱም ፍኖተ-ትምህርት 1, 2 እና 3፣ እንዲሁም አራቱ ኮርሶች፣ ኮርስ A, B, C እና D ናቸው።

ፍኖተ-ትምህርት 1፣ በኮርስ A ይጀምራል፣ ፍኖተ-ትምህርት 2፣ በኮርስ B ይጀምራል፣ እንዲሁም ፍኖተ-ትምህርት 3፣ በኮርስ C ይጀምራል። ከያንዳንዱ ኮርስ በኋላ ፈተና ይሰጣል፣ በፈተናው ነጥብ መሰረትም፣ የውጤት ሰነድ ይወጣል። አንድ አዲስ ኮርስ ለመጀመር፣ የፊተኛውን ኮርስ የውጤት ሰነድ ማሳየት ያስፈልጋል። ስዊድንኛ-ለመጤ ትምህርት (ኮርስ) በቀን፣ በማታ፣ በዕለተ-ቅዳሜና፣ በርቀት (distans) እንሰጣለን።

የስዊድንኛ-ለመጤ ኮርስ B እና C የሚጀምረው፣ ለአምስት ሳምንታት የመለማመጃ ኮርስ በመስጠት ነው። በዚህ ዝግጅት ውስጥ፣ ከስዊድንኛ ቋንቋ ጋር ትላመዳላችሁ። በተጨማሪም ከትምህርት ቤቱና፣ ትምህርት ቤቱ ከሚያዘጋጃቸው የተለያዩ ስዊድንኛ-ለመጤ ኮርሶች ጋር ልምምድ ታደርጋላችሁ። ከመምህራችሁ ጋር በመሆንም፣ ስለ ቀጣዩ ትምህርታችሁ ዕቅድ ታወጣላችሁ። እያንዳንዳችሁ በግል ትምህርታችሁ እንዴት መቀጠል እንዳለበት፣ የየራሳችሁን ዕቅድ (individuell studieplan) ታወጣላችሁ።

ኮርስ C ላይ (kurs C) ስትደርሱ ስዊድንኛ-ለመጤንና የሙያ ኮርሱን አንድ ላይ አዋህዳችሁ የመማር ዕድል ይኖራችኋል። ቴምባ የሚገኘው ትምህርት ቤት፣ ምን ዓይነት የሙያ ኮርስ



እንደሚሰጥ የማወቅ ፍላጎት ካላችሁ፣ መምህራችሁን ወይም የትምህርት ቤቱን መስተንግዶ ክፍል ማነጋገር ትችላላችሁ። መስተንግዶ ክፍሉ የሚገኘው 3ተኛ ፎቅ ላይ ነው።

ስዊድንኛ-ለመጤን “ኤስ.ኤፍ.ኢ.” (sfi)፣ ለመማር የተለያዩ ሃይማኖት፣ ባህልና ጾታዊ ዝንባሌ ያላቸው ሴቶችና ወንዶች ይመጣሉ። እኛ ለሁሉም አክብሮት አለን፣ አንዳች ልዩነት ሳናደርግ ሁሉንም በእኩል ዐይን እናያለን።

**አዲስ ቋንቋ ስለ መማር**

ቱምባ ውስጥ ስዊድንኛ-ለመጤን “ኤስ.ኤፍ.ኢ.ን.” በትልቅ ወይም በትንሽ ቡድን ውስጥ ሆናችሁ ልትማሩ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ብቻህን ነጻ ሆነህ የምትሰራበት ጊዜም አለ፣ አንዳንድ ደግሞ ከሌሎች ጋር በአንድ ላይ በመሆን ልትሰራ ትችላለህ። ስራው፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ወይም ከትምህርት ቤት ውጭ ሊሆን ይችላል።

በስዊድንኛ-ለመጤን “ኤስ.ኤፍ.ኢ.” ክፍለ ጊዜ ሁሉ፣ የምንነጋገረው በስዊድንኛ ቋንቋ ነው። እናንተም በተመቻችሁ ጊዜ ሁሉ አዘውትራችሁ ስዊድንኛ ለመናገር ሞክሩ።

ስዊድንኛ-ለመጤን የሚያስተምሩ መምህራን የተለያዩ የማስተማሪያ መሳሪያዎችና ዘዴዎች ይጠቀማሉ። ለስዊድንኛ-ለመጤን ትምህርት የተዘጋጁ የማስተማሪያ መጻሕፍትን ከመጠቀማቸው በተጨማሪ፣ ጋዜጦችን፣ የማሕበራዊ መገናኛዎችን፣ የቋንቋ ፕሮግራሞችን፣ ጠማሮችን፣ አይፓዶችንና ኮምፒዩተሮችን ይጠቀማሉ።

ስዊድንኛ-ለመጤን “የጉግልን መማሪያ” ክፍል (Google Classroom) የሚገለገልበት ጊዜ አለ። ይህ ክፍል ጥሩ የዲጂታል መማሪያ መድረክ ነው። ኮርሳችሁን ስትጀምሩ ወደ “ጉግል” መማሪያ ክፍል መግባት የሚያስችሏችሁ የመግቢያ መረጃዎች ይሰጣችኋል።

**ትምህርቱን የመከታተል ኃላፊነት የራሳችሁ ነው**

ትምህርት የሚሰጥበትን ሰዓት አክብራችሁ በጊዜው መምጣትና ክፍል ውስጥ የሚሰጠውን ትምህርት በትጋት መከታተል ትኩረት የምትሰጡት ጉዳይ መሆን አለበት። ከዚህ በተጨማሪ፣ የቤት ስራዎችን መስራትና የተማራችሁትን ደጋግማችሁ ማጥናት አስፈላጊ ነው።

በጤና መታወክ ወይም ዕረፍት ምክንያት፣ በትምህርት ገበታ ላይ አንድ ቀን መገኘት ባትችሉ፣ በመካያው ለሚያልፋችሁ ትምህርት ተጠያቂ ራሳችሁ ናችሁ። በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት የማትችሉበት ሁኔታ ሲጋጥማችሁ፣ ሁል ጊዜ ለአስተማሪዎቻችሁ ማሳወቅ ይኖርባችኋል። ስዊድንኛ-ለመጤን ክፍለ ጊዜ ላይ የመገኘት ችግር ካለባችሁ፣ ከአስተማሪዎችሁ ጋር ስለ ሁኔታው በመወያየት፣ ለችግሩ መፍትሔ የሚሆን አንድ ሌላ አማራጭ ልታገኙ ትችላላችሁ።

**የምትማሩት በራሳችሁ እርምጃ ነው**

በየ አምስት ሳምንቱ አዳዲስ ተማሪዎችን የምንቀበልበት አሰራር አለን። ስለዚህ ተማሪዎቻችን እንደየ አመጣጣቸው የሚጀምሩበትና የሚጨርሱበት ቀን ይለያያል። ኮርሳችሁን ጨርሳችኋል የምትባሉት ግባችሁን መምታታችሁ ሲረጋገጥ ነው። አንድ ተማሪ ኮርሱን የሚያጠናቅቅበት



የግዜ ርዝመት፣ አንድ የግለሰብ ሊለያይ ይችላል። ትምህርት ቤቱ ራሱ ያስቀመጠው የመጨረሻ ቀን አለ፣ ይሁን እንጂ ይህ ግዜ እንደየ ተመደባችሁበት የትምህርት መስመር የተለያየ ርዝመት አለው። መምህራችሁ፣ ኮርሱን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማጠናቀቅ የማትችሉ ሲመስለው፣ አንድ መላ ወደ መፈለጉ ይገባል።

ኮርሱ ሲጠናቀቅ አንድ ብሔራዊ ፈተና (Nationellt prov, NP) ይሰጣችኋል። ለዚህ ፈተና መብቃታችሁን አይቶ ፈተናውን እንድትውስዱ ውሳኔ የሚሰጠው መምህራችሁ ነው። ኮርሱን አጠናቃችሁ ስትጨርሱ፣ በወሰዳችሁት ትምህርት ምን ያህል ነጥብ እንዳመጣችሁ የሚገልጽ የውጤት ሰነድ ይወጣል።

**አንድ አዲስ ቋንቋ መማር ረጅም ጊዜ የሚወስድ መሆኑን መገንዘብ ጠቃሚ ነው**

**የሚከተለውን አስታውሱ፡-**

- ልጆቻችሁን ወደ ትምህርት ቤት ይዛችሁ መምጣት የለባችሁም።
- በስዊድንኛ-ለመጤ ክፍለ ግዜ፣ በትምህርት ገበታ ላይ በማይገኙበት ወቅት ቀሪ ተብላችሁ ትመዘገባላችሁ። ከ21 ቀናት በላይ ከትምህርት ገበታ ላይ ቀሪ መሆን አይቻልም። በምትታመሙበት ግዜ ወይም የስራ እረፍት በምትወስዱበት ወቅት ሁሌም ወደ ትምህርት ቤቱ በመደወልና ሁኔታውን ማሳወቅ ይኖርባችኋል።
- በስዊድንኛ-ለመጤ ውስጥ ማጭበርበር ፈጽሞ የተከለከለ ነው።
- በአለርጂ ምክንያት፣ ሽቶ የማይስማማቸው ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ከመጠን በላይ ሽቶ ከመጠቀም መቆጠብ ይኖርባችኋል።
- ሲጋራ ማጨስ የምትችሉት ልዩ ምልክት በተደረገባቸው፣ ከትምህርት ቤቱ ውጭ ባሉ ክልሎች ውስጥ ብቻ ነው።
- የእሳት አደጋው ማስጠንቀቂያ ሶጮህ፣ በፍጥነት በአቅራቢያችሁ ወደ ሚገኘው አደጋ ግዜ መውጫ በር ማምራትና ስዊድንኛ-ለመጤ የሚሰጥበት ህንጻ ደጃፍ ካለው ትልቁ የመኪና ማቆሚያ ዘንድ መሄድ ነው።

**ስዊድንኛ-ለመጤን ”ኤስ.ኤፍ.ኢ” ለመማር፣ ”የቡትሺርካ” ኮሚቴን የአዋቂዎች ማሰልጠኛ ተቋም ድረስ ይምጡ፣ በደስታ እንቀበሎታለን!**